

# ተደራሽነትና ግላዊነት

ድረ ገጻችንን ስለጎበኙ እናመሰግናለን። ግባችን ተደራሽ የሆነ መረጃ ማቅረብና አሁን ላሉትና ወደፊት ለሚመጡት የቤት ባለቤቶች ከዲስትሪክቱ ብዙ ሃብቶች ጋር ያለምንም እንክን ማገናኘት ነው።

## ተደራሽነትን የሚመለከት ማስታወሻ

ከ 1998 ጀምሮ የፌዴራል መንግስት ኤጀንሲዎች አካል ጉዳተኛ ለሆኑ ሰዎች የድር ይዘትን ተደራሽ እንዲሆን ሲጠየቅ ነበር እኛም እነዚን ደረጃዎች ለማሟላት ቁርጠኞች ነን። የወሰድናቸው እርምጃዎች የሚያጠቃልሉት፡

- ለግራፊክ አላባውያን ጽሁፍ ማቅረብ።
- የድር ገጻችን ዲዛይን በማድረግ ከቀለም ጋር ያሉ የሚተላለፉ መረጃዎች ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ።
- የድር ገጻችን እና ቅጾችን የስክሪን ማንበቢያ፣ የአይን መከታተያ መሳሪያ፣ የድምጽ መለያ ሶፍትዌር ወዘተ.. የመሳሰሉ አጋዥ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ለሰዎች ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ።

በዚህ ድረ ገጽ ላይ መረጃን ለመድረስ ችግር እያጋጠምዎ ከሆነ፣ እባክዎ [DC.Gov](http://DC.Gov)ን በማግኘት እና ይህን የድረ ገጽ አድራሻ ([frontdoor.dc.gov](http://frontdoor.dc.gov))፣ ለመድረስ የፈለጉትን መሳሪያ፣ የገጠምዎትን ችግር እንዲሁም የእርስዎን መገኛ መረጃ ያቅርቡ። ከዚያ እኛ ከሚመለከተው ኤጀንሲ ጋር በመቀናጀት እርስዎ ለመድረስ የሚሞክሩትን መረጃ ለማቅረብ እንችላለን።

ኮምፒውተር በግልጽ ማግኘት ካልቻሉ፣ ይህንን ዌብሳይት የሚቃኙበት እና በአንዱ ወይም ከዛ በላይ በሆኑት ሃብቶች ማመልከቻ የሚያስገቡበት በከተማው በሙሉ የኮምፒውተር አቅርቦት የሚሰጡ ብዙ ስፍራዎች አሉ። በተጨማሪም “FIND” የሚለውን ጽሁፍ ወደ [83224](tel:83224) ይላኩ ወይም [202](tel:202) [CONNECT](tel:2666328) ወይም [202](tel:202) [266-6328](tel:2666328) ላይ ይደውሉ።

## ስለ ግላዊነት መብት ማስታወሻ

በዚህ ድረ ገጽ ላይ ያሉ አንዳንድ ገጻች ከሁኔታዎ ጋር የሚገናኝ መረጃ ለእርስዎ መስጠት እንዲችሉ ስለራስዎ እንዲነግሩን ይጠይቃሉ። ከስር ያለው በድረ ገጹ ውስጥ የሰጡት መረጃ እንዴት በዲሲ መንግስት ጥቅም ላይ እንደሚውል በዝርዝር አስቀምጠናል።

## የሀብት ማግኛ አጭር የፈተና ጥያቄ

የሀብት ማግኛ አጭር የፈተና ጥያቄ ሲወስዱ፣ ያቀረቡት መረጃ ለዲሲ መንግስት በመመዘገብ የነጻሪዎቻችንን የመኖሪያ ቤት ፍላጎቶች እና ሁኔታዎች በሰፊው እንድንገነዘብ ያስችለናል። ለምሳሌ፣ የሀብት ማግኛ አጭር የፈተና ጥያቄው ሊነግረን የሚችለው በሚመጣው አመት ምን ያህል የድረ ገጹ ጎብኚዎች ቤት ለመግዛት ፍላጎት እንዳላቸው፣ ተከራዮች፣ አዛውንቶች እንደሆኑ ወዘተ. በመቶኛ ያስቀምጣል። ምላሾችዎ ስም-አልባ ናቸው—ስምዎትንም ይሁን አድራሻዎን አንጠይቅም። ነገር ግን

ብጁ የሆኑ ውጤቶችን ለእርስዎ ለመላክ የኢሜይል አድራሻዎን እንሰበስባለን። ኢሜይልዎ ለሌላ ለማንኛውም አይነት ዓላማ ጥቅም ላይ አይውልም።

## በሐብት ገጾቹ ላይ የብቁነት ማስያዎች

ለሐብቱ ብቁ መሆንዎን በፍጥነት ለማወቅ እንዲረዳዎ፣ በድረ ገጽ ላይ ያሉት አንዳንድ የሐብት ገጾች የብቁነት ማስያዎች አሏቸው። እነዚህ ማስያዎች ስለቤተሰብዎ መጠንና ገቢ በተለምዶ ይጠይቃሉ። ልክ እንደ አጭር የፈተና ጥያቄው፣ ያቀረቡት መረጃ ለዲሲ መንግስት በመመዝገብ የነዋሪዎቻችንን የመኖሪያ ቤት ፍላጎቶች እና ሁኔታዎች በሰፊው እንድንገነዘብ ያስችለናል። ለምሳሌ፡- አጭር የፈተና ጥያቄው የድረ ገጹን ጎብኚዎች አማካይ የቤተሰብ መጠንና የገቢ ደረጃ ወዘተ..እንድናውቅ ያደርገናል። ምላሾችዎ ስም-አልባ ናቸው—ስምዎትን፣ አድራሻዎን ወይም የመገኛ መረጃዎን አንጠይቅም።

## የማመልከቻ ቅጾች

የሚከተሉትን የማመልከቻ ማገናኛዎች በመከተል መመልከት ከመረጡ፣ ሐብቱን ወደሚያቀርበው የዲሲ መንግስት ኤጀንሲ ይዘዋወራሉ። በማመልከቻ ቅጹ ውስጥ የሚያጋሩት ማንኛውም መረጃ በኤጀንሲው ተከውኖና ተከማችቶ ብቁነትን ለማወቅ ይጠቅማል።

*ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ሜይ 2021 ነው።*